



# ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓም

## ጥያቄና ለቅሶ ዐማራውን ከዘር ማጥፋት አይታደገውም!

ዐማራው በውስጥም በውጪም ወዳጅ የለውም። በውስጥም በውጪም ያሉ የተደራጁና ያልተደራጁ ዐማራው እንዲጠፋ ተግተው የሚሠሩ ናቸው። ይህ ከ1888 ዓም የዐድዋ ጦርነት ድል ማግሥት ጀምሮ በተከታታይ ሢሠራበት የኖረ የሸበተ ሐቅ ነው።

ከሁሉም በላይ ባለፉት 30 የትሕነግ/ኢሕአዴግ እና ካለፉት ሦስት ዓመታት ወዲህ ደግሞ በኦሕዴድ/ ኢሕአዴግ ዘረኛና ፀረ ዐማራ አገዛዝ ዐማራው በታቀደ፣ በተጠናና መዋቅራዊ በሆነ መንገድ በገፍ ተጭፍጭፏል፣ ተፈናቅሏል፣ ተገድሏል፣ ታሰራል፣ ተሳዷል። በኢትዮጵያ የመኖር የዜግነት መብቱን ተነጥቆ እንደክፋ ዐውሬ በተገኘበት እየታደነ ይገኛል። እስከአሁን ድረስ እየተካሄደ ያለውን ዐማራን የማጥፋት ዘመቻ መዋቅራዊና «መንግሥታዊ» መሆኑን ለመገንዘብ ብዙ ማሰብን አይጠይቅም። ይህንን እያየንና እያወቅን ይኸው አካል ለዐማራው ህልውና እንዲቆም መጠየቅ የዋህነት ነው። ሲበዛም ጅልነት ነው።

ዛሬ በወለጋ በዐማሮች ላይ የተደረገው የዘር ፍጅት በ1980 እና 81 በሻዕቢያና በኦሕዴድ ጥምረት በተመሳሳይ መልኩ የተፈጸመ ነው። በማከታተልም በሐረርጌ አሰቦት ገዳም፣ በመቻሬ፣ በጉርሱም፣ በአስበተፈሪ፣ በአርሲ አርባ ጉጉ፣ በኤሊባቡር፣ በከፋ ጉራ ፈርዳ በቅንጅት ዐማራው በጅምላ ታርጷል፣ ተጨፍጭፏል። የዚህ ሁሉ አቀንባሪዎች የነበሩት ሌንጮ ለታ፣ ሌንጮ ባቲ፣ ዲማ ነገዎ፣ ዳውድ ኢብሳ፣ ገላሣን ዲልቦ፣ ኩማ ዲመቅሳ፣ አባዱላ ገመዳ፣ ሽፈራው ሸጉጤ ወዘተ በሠሩት ወንጀል ከመጠየቅ አልፈው በሥልጣን ላይ ሥልጣን ተሰጥተው በዐማራው ላይ ተከታታይ ፍጅት እንዲፈጸምበት እያደረጉ ነው።

የሕወሐት ስሪት የሆነው ብአዴንም በዐማራው ስም ወንበር ይዞ ፣ ዐማራውን የማስፈጃ መሣሪያ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል። በዛሬዋ ኢትዮጵያ ዐማራውን እየፈጁት ያሉት የኦሕዴድ ወለድ የሆኑት ድርጅቶችና ደጋፊዎች መሆናቸው በግልጽ እየታየ፣ ችግሩን ሁሉ ከማዕከል ተገፍቶ መቀሌ በመሸገው ሕወሐት ላይ ሲያመካኝ ይሰማል። አዎ! ትሕነግ/ሕወሐት የዐማራም የኢትዮጵያም ጠላት ነው። ጠላትነቱ ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነው። ይህን ጠላት ተከዜን ተሻግሮ ለሕግ ማቅረብ አንድ ሆኖ እያለ፣ በግል ኦሕዴድ ለሚሠራው ጥፋት ሁሉ በትሕነግ ማመካኘት፣ «ጓደኛውን ፈርቶ ሚስቱን» ዓይነት ነው። በመጀመሪያ ብአዴን/አዴፓ ዐማራ መሆን አልቻለም። ያደገበት የታዘኸነትና የሎሌነት ባሕሪ ያለው አልለቀቀውም። በመሆኑም ብአዴን/አዴፓ ለዐማራው «የአህያ ባል፣ ከጅብ አያድንም» ዓይነት ነው። የዚህ ማሳያው ዛሬ ያወጣው መግለጫ ነው። ኃላፊነቱን ከራሱ አውርዶ ለሌሎች ሰጥቷል። በመግለጫ ደግሞ የዐማራው የህልውና ችግር አይፈታም።

ስለሆነም ዐማራው ሁነኛ አካል የሌለው መሆኑ ያለፉት 30 ዓመታት አረጋግጠዋል። ራስን ከጥፋት መከላከል እንደ ግለሰብ፣ እንደ ደቡድን፣ እንደ ማኅበረሰብ፣ እንደ ሀገር ሊያጠፋ ከተሰለፈ ኅይል ለመከላከል ማነኛውንም ዘዴ መጠቀም እና ራስን ከጥፋት መከላከል ተፈጥሮአዊ መብት ነው። ሕጋዊም ነው። ይህ በዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች የታወቀና ተቀባይነት ያለው ነው። በሀገራት ሕግም የተከበረ ነው። ይህ የእኛዎቹን ገዥዎች ላያስተኛ ቢችል አይደለንም። ይህን ሐቅ ከተቀበልን፤ ዐማራው ራሱን ከጥፋት ለመታደግ የሚከተሉትን በራሱ አነሳሽነት ማድረግ ይጠበቅበታል። እነዚህም፦

1. ተጠቃሁ፣ ተጨፍጨፍኩ ድረሱልኝ ከሚለው ጨኸት ታቅቦ፣ በሚስቱ፣ በልጆቹ፣ ባባቱ እና በእናቱ ፊት ከሴቱ እንደገና መክትና ጠቦት ታስሮ ከመታረድ፣ ባገኘው እና በመሰለው መንገድ ራስን የመከላከል፤ እንደ አስፈላጊነቱም የማጥቃት እርምጃ መውሰድ መጀመር አለበት።
2. በጠላት ላይ ራስን የመከላከል ጥረት ወንጀል አይደለም። በመሆኑም ራስን ለመከላከል መሣሪያ፣ ገንዘብ፣ መሪ አስፈላጊ አይደለም። ዋናው መሣሪያ የጥቃቱን ግዝፈት ተገንዝቦ ላለመጠቃት ራስን ማዘጋጀትና ቁርጠኛ መሆን ነው። ዱላ፤ ክብራት፣ በርበሬ፣ ጦር፣ ጋሻ፣ ወዘተ መሣሪያዎች ናቸው።

- 3 . በማራው ቆርጦ በያለበት ራሱን በራሱ መከላከል አለበት። ለዚህም እስካሁን በደረሰበት ጥቃት አጻፋ መመለስ ሲጀምር፤ ጠላቶቹ ይርዳሉ። በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት ተብሎም፣ ከዐማራው መጥፋት ይልቅ ለሥልጣኑ ስለሚጓጓ ቶሎ ጆሮውን ይሰጣል። የዚህ ሁሉ ማሟያው ዐማራው ተስፋ ሳይቆርጥ፣ ለጠላቶቹ ፍላጎት ሳይንበረከክ በያለበት የራሱን ሕይወት ለመጠበቅ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመር ይኖርበታል።
- 4 . ከእንግዲህ ዐማራው አልቃሽና ሙሾ አውራጃ ከመሆን መውጣት አለበት። ከዚህ ለቅሶና ሙሾ ማውረድ የሚወጣውም፣ ጠላቶቹ ዐማራ ተደራጅቷል፣ ታጥቋል እንደ አሁን ቀደም ጥቃት መፈጸም አንችልም፤ እኛም ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ ብለው፣ ሲሸማቀቁ ነው።
- 5 . የዐማራው ህልውና መጠበቅ ዋስትናው የእያንዳንዱ ዐማራ በጠላቶቹ ላይ መሸፈት፣ አሻፈረኝ፣ ብሎ መነሳትና ለዕኩልነት እንጂ፣ ለበታችነት፣ ለተዋራጅነት፣ ብሎ ለመጥፋት ዝግጁ አለመሆኑን ራሱን በመከላከልና ጠላቶቹ በሚገባቸው ቋንቋ በመጠብቅ መንገድ ማስተናገድ ሲቻል ነው።
- 6 . ሁሉም ወገን ኢትዮጵያ የሁላችንም ካልሆነች የማንም እንደማትሆን ሊረዳ እንዲችል ዐማራው ይህን ዕውነታ ራሱን በመከላከል ለዓለም ማሳየት ሲችል ናቸው።

**እንመክት፣ እንዳንፈነከት !**

**እናጥቃ እንዳንጠቃ !**

**መክት !**